

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**የአርብ ፕሮግራም**

1. በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

2. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
  - ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
  - ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
  - ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
  - ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?
- ሽማግሌዎችን ለማግኘት፡-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)  
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)  
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)  
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)  
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

**መደበኛ ፕሮግራሞች**  
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ፤ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው።” (1ኛና 16:10)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
---	---

**August 5, 2018**      **ሐምሌ 29፣ 2010 ዓ.ም.**

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ረድኤቱ ግርማ ካሳ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ .....	ወንድም አያሌው አስፋው
ቃል .....	ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

- 8 እግዚአብሔርን አመስግኑ፤ ስሙን ጥሩ፤ ለአሕዛብ ሥራውን አውሩ።
- 9 ተቀኙለት፤ ዘምሩለት፤ ተአምራቱንም ሁሉ ተናገሩ።
- 10 በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ፤ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው።
- 11 እግዚአብሔርን ፈልጉት፤ ትጻናላችሁም፤ ሁልጊዜ ፊቱን ፈልጉ።  
(ዘክ 16፡ 8-11)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጄቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

**መልዕክተ ሰንበት**

በረድኤቱ ካሳ

**ኢያሱ – በእግዚአብሔር ፊት የማይታጣ አገልጋይ**

*“ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጭ ይተክለው ነበር፤ ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር፤ የመገናኛውም ድንኳን ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርንም የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጭ ወዳለው ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር... ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነፃ ልጅ ኢያሱ ከድንኳኑ አይለይም ነበር።” (ዘጸ. 33፡ 7፤11)*

የሙሴ ሎሌ የነበረው ኢያሱ እጅግ ብዙ አስደሳች የሕይወት ልቀቶች የነበሩት የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ኢያሱ እስራኤል ከአማሌቅ ጋር ሲዋጋ የእስራኤልን ጦር የመራ ብርቱ የጦር ጀኔራል ነው። ሙሴ ከንግንን እንዲሰልሉ ከላካቸው 12 የነገድ አለቆች መካከል አንዱ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሃሳብ ተርድቶ ሕዝቡ ወደ ተስፋይቱ ምድር ገብቶ መውረስ እንዲሟቸል የእመነትን አዋጅ ከተናገረው ከካሌብ ጋር አብሮ የቆመ ብቸኛ መሪ ነው። ደግሞም እስራኤልን መርቶ ነገሰታትን ድል ነስቶ ህዝቡን በድል የተስፋይቱን ምድር ያወረሰ ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የኢያሱን ሕይወት መልካም አርአያ የሚያደርገው ትልቁ ነገር ኢያሱ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት መገኘቱና እግዚአብሔርን ሁልጊዜ መፈለጉ ነው።

ኢያሱ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ነበር። ከላይ በሰፈረው ክፍል እንደተገለጸው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የመገናኛውን ድንኳን ከሰፈር ውጭ፤ ከሰፈሩም ራቅ አድርጎ ይተክለው ነበር። እግዚአብሔርንም የሚፈልግ ሰው ከሰፈር ወጥቶ ወደ መገናኛው ድንኳን ይሄድ ነበር። የመገናኛው ድንኳን የእግዚአብሔር መገኘትና ክብር የሚገለጥበት ስፍራ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር ለማግኘት የሚፈልግ ሰው ከሰፈር ወጥቶ ወደ ድንኳኑ ይሄዳል። በዚያም የአምልኮ ስርአትን ይፈጽማል። ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ሲሄድ ግን የተለየ ነገር ይሆናል። እስራኤላዊያን ሙሴ ከሰፈሩ ተነስቶ ወደ መገናኛው ድንኳን እሲኪገባ ድረስ በሩቅ ሆነው የመለከቱታል። ሙሴ ወደ ድንኳኑ ሲገባ የዳመና አምድ በድንኳኑ ደጃፍ ይቆማል። ሕዝቡን ያንን የእግዚአብሔርን ክብርና መገኘት ሲመለከት እያንዳንዱ እግዚአብሔርን በማክበር ይሰጣል። የእግዚአብሔር ድምጽም ወደ ሙሴ በግልጽ ይመጣል። ሙሴም በመገናኛው ድንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ ወደ ሰፈሩ ይመለሳል። ኢያሱ ግን ክብርና መገኘቱ ካለበት ከድንኳኑ ምንጊዜም አይለይም። ውሎውና አዳሩ በመገኘቱና በክብር ውስጥ ነበር። ሰፈርተኛው ከሩቅ አይቶ ሲሰግድ እርሱ ግን ተገኝቶ ያመልክ ነበር። ሰው እግዚአብሔርን ሲፈልግ ወደ መገናኛው ድንኳን ሲወጣ ኢያሱ ግን ጉዳይ ኖረውም አልኖረውም ከመገናኛው ድንኳኑ አይታጣም ነበር።

የኢያሱን ሕይወትና አገልግሎት ስኬታማ ያደረገው ዋነኛው ነገር በእግዚአብሔር ፊት አለመታጣቱ ይመስለኛል። ኢያሱ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እየፈለገ፤ እርሱም ደግሞ እየተገኘለት በክብር ኖሮ ያለፈ ታላቅ የእምነት አርበኛ ነው። የሱ ሕይወት ዛሬ ለኛ ትልቅ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። እግዚአብሔርን የምንፈልገው እንደ ባለ ጉዳይ ጉዳዮችን ሲጎድል ብቻ ነው ወይንስ ሁልጊዜ እንፈልገዋለን። በማንኛውም ሁኔታ እርሱን ለመፈለግ እንተጋ ይሆን?